

Wagga 9 <sup>th</sup>	Lak. 2
9ኛ ፭መት	፳/፳፮፲፭
9 <sup>th</sup> year	No. 2



Fintinnee, Fulbaana 27/1994
፩/፲፭፲፭ ዓ.ም. ከንፃ ፭፻፲፭ ዓ.ም.
Finne October 7 <sup>th</sup> 2003

# MAGALATA OROMIYAA

## መ ፪ ፭ በ ዓ.ም. ዓ.ም. ዓ.ም. ዓ.ም.

## MEGELETA OROMIC

Gatiin Tokkoo .....	5.65	Too'annaa Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin Kan Bahe በኢትዮጵያ ካልተሰጣቸው መንግሥት የዚህ ትርፍ በቅንት የወጪ	Lakk. S. Poostaa ..... 10176 የኢትዮጵያ P.O.Box .....
፩/፲፭፲፭ ዓ.ም. ከንፃ ፭፻፲፭ ዓ.ም.	”	”	”

## QABEENTAA

Labsii Lakk. 57/1994

“LABSII GURMAAWINA QAAMOTA  
RAAWWACHIISTU MOOTUMAA  
NAANNOO OROMIYAA FOOYES-  
SUU FI AANGOO FI HOJII ISAANIIS  
IRR DEEBIIDHAAN MURTEESSUUUF  
BAHE IAKK. 50/1994 FOOYYESSUUUF  
LABSII BAHE

fuula 1

መውጫ

አዋጅ ቅጽ/፪ቻ፯

የኢትዮጵያ ካልተሰጣቸው መንግሥት የዚህ ትርፍ  
አነስተኛ ስርዓት ማረጋገጫ የዚህ ትርፍ  
ውጥም እንደገኘ ለመስጠት የወጪውን አዋጅ ቅጽ/፪ቻ፯  
ይ/፪ቻ፯ ለማሻሻል የወጪ አዋጅ”

## CONTENT

Proclamation No. 57/2002

A PROCLAMATION TO PROVIDE  
FOR THE AMENDMENT OF  
PROCLAMATION No. 2002

Page

LABSII GURMAAWINA  
QAAMOTA RAAWWACHIISTU  
MOOTUMAA NAANNOO  
OROMIYAA FOOYYESSUUUF FI  
AANGOO FI HOJII ISAANIIS IRR  
DEEBIIDHAAN MURTEESSUUUF  
BAHE LAKK 50/1994  
FOOYYESSUUUF LABSII BAHE.

Mootummaan Naannoo Oromiyaa  
imaammataa fi labsii bulchiinsaa fi  
ittifayyadama lafaa kan baase waan  
ta'eef;

Labsicha akkaataa imaammatichaat-  
iin qaama hojiirra oolchu murteess-  
uuuf labsii lakk. 50/1994 fo  
oyyessuuun barbaachisaa ta'ee waan  
argameef;

Akkaataa heera Mootummaa Naannoo  
Oromiyaa keewwata 49(3)(a) tti  
kan kanatti aanu labsameera.

## 1. Mata Duree Gabaabaa

Labsiin kun, “Labsii Gurmaawina  
QAAMOTA RAAWWACHIISTU  
MOOTUMAA NAANNOO OROMIYAA  
FOOYYESSUUUF FI AANGOO FI  
HOJII ISAANIIS IRR DEEBIIDHAAN  
MURTEESSUUUF BAHE LAKK.  
50/1994” jedhamee waa  
mamuu ni danda'a.

ዕቅድ/፪ቻ፯

የኢትዮጵያ ካልተሰጣቸው መንግሥት  
የዚህ ትርፍ ከንፃ ፭፻፲፭ ዓ.ም.  
በቅንት የወጪውን አዋጅ ቅጽ/፪ቻ፯  
ይ/፪ቻ፯ ለማሻሻል የወጪ አዋጅ”

የኢትዮጵያ ካልተሰጣቸው መንግሥት  
የዚህ ትርፍ ከንፃ ፭፻፲፭ ዓ.ም.  
በቅንት የወጪውን አዋጅ ቅጽ/፪ቻ፯  
ይ/፪ቻ፯ ለማሻሻል የወጪ አዋጅ”

፩. አዋጅ ሰዕስ  
ይህ አዋጅ ቅጽ/፪ቻ፯ ለማሻሻል  
የወጪ አዋጅ ቅጽ/፪ቻ፯ ተብሎ  
ለተቀበ ይችላል”

PROCLAMATION NUMBER  
57/2002A PROCLAMATION TO  
PROVIDE FOR THE AMEND-  
MENT OF PROCLAMATION  
NO. 50/1994WHEREAS the Oromia Regional  
Government has issued policy and Proclamations on the  
use and Administration of  
Rural Land; andWHEREAS it is found necessary  
to amend Proclamation No.  
50/2002 to determine the organ  
responsible for the implementation  
of the proclamation in accordance  
with the policy.NOW, THEREFORE, in accordance  
with the provisions of  
Articles 49 (3) (a) at the Constitution  
of Oromia, it is hereby  
Proclaimed as follows;

## 1. Short Title

This Proclamation may be cited  
as “Proclamation No. 57/2002  
issued to amend Proclamation  
No. 2002”

2. <i>Tumaalee Fooyya'an</i>
Labsiin gurmaawina qaamota raawwachiistuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyyesuu fi aangoo fi hojji isaanii irra deebiidhaan murteessuuf bahe lakk. 50/1994 akka armaan gadiitti fooyya'eera:
1. Keewwatooni Labsichaa: 12 (15), 14(3) fi mata dureen keewwata 30 haqamee "abbaa Taayitaa Bulchiinsa Lafaa fi Qabeenya Uumamaa" jedhamee fooyya'eera.
2. Keewwata 30 (6) irratti jechi "mijeessaa" jedhu haqame kakasa" jecha jedhuun bakka bu'eera.
3. Keewwata 30/11 akka armaan gaditti fooyya'ee jira Namni kamiyyuu seeraan ala lafatti yoo fayyadame fi Lafa wanta hin barbaachineef yoo oolchii yookiin qabeenya uumamaa kan akka bineensa bosonaa, biyyee fi kfk irratti miidhaa geessise seeratti ni dhiyessaa; akka dhiyaatus ni taasisa"
4. Keewwata 13 hanga 16 tti kan jiran haqamanii keewwatootaa haara'a kanaa gadiitiin bakka buufamaniiru.
13. Qabeenya uumama lafa badiyyaa fi haala hawa-asummaa fi dinagdee naannichaa galmeessee ni qabata.
14. Karoora ittifayyadama lafa waligalaa naannicha qoratee adda baasa, dabree itti fayyadamas ni baasa. akkaataa raawwan-naa issaas ni hordofa.
15. Dhimma lafaa ilalchisee waldhabiinsa ka'u qaama hiiku ni gumeessa; akk-aataa rawwii issaas ilaalchisee qajeelfama ni kenna;
16. Labsii bulchiinsaaf ittifayyadama lafaa hojjii irra ni oolcha, raawwii irratis qaamota dhimmi ilaaluun wal ta'ee ni hojjata.
17. Waraqaa ragaa abbaa-qabiyyummaa lafaa ni kenna.
18. Investimentiif hojjii ha-waassummatiif lafa bar-baachissu adda ni baasa. Odeeffannoo bulchiinsaafi ittifayyadama lafa naannichaa ni sassaaba, ni qindeessa, ni tamasaassa".
3. Guyyaa labsichi itti ragga'u
Labsiin kuni Waxabajji Hagayya 4/1994 irraa eegalee kan hojiira oolu ta'a.
Finfinnee, Waxabajji 4 1994
Juuneeydii Saaddoo Prezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa

<b>የተሻሻለ አጥቃ</b>
የኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ካላለው መንግሥት የሚሸጋደኛ አካላትን ስልጣንና ተግባር እንዲያ ለማቅረብ ለመስበት የወጪዎን አዋጅ ቁጥር ባ/፩፯፭፭ው ከዚህ እንዲሸከተው ተቋሽል::
፩. የአዋጅ እንቀጽ ገ/፪/፪/፭/፭/፭ እና የአንቀጽ ቁርድ ተስርሱ የገዢር መፈት አበተዳደሪያ የተረተርሱ ሆነት አበተዳደሪያ ስላም ሰጥቶ ተሰለው ተቋሽል::
፪. በኢንቀጽ ቃ/፭/፭ ላይ "ያመታችል" የሚለው ቅል "የፍትነት" ቀን ቅል ተተክሏል::
፫. እንቀጽ ቃ/፭/፭ ከዚህ እንዲሸከት ተለው ተቋሽል::
"ማንኛውም ስው ያለ አባበት በመፈት የተመቋሙ መፈትን ለማያስፈልግ ያዋል: ወይም የተረተርሱ ሆነትን የዲር ገንዘብ ስትን ይጋብ: እርፍኬ በመሰረት ተደራሽ ላይ ተቆት ያደረሰ ለአገልግሎት የወጪዎን መርቂል::
፬. ከዚህ አሁን ታሪክ እንቀጽ ተስርሱ በሚከተሉት እና ተሳትፊ ተተክኑዋል::
፭. የገዢር መፈትና የተረተርሱ ሆነትን በዘላለ ማንበረዟና እናመሆን መዝገብ ይገኘል:
፮. እውቅደው የዘላለን የመፈት እውቅቀው ሁቻድ በማተናት የአጠቃቀሙ ስላት የወጪዎን: በእኔ ወጪዎን ስነት ያረጋግጣል እና እኔ የእውቅጃል: ለእኔ ወጪዎን እና ወጪዎን መመራያዊነትን ይለበል::
፯. የገዢር መፈት አበተዳደሪያ እውቅቀው አዋጅቻን በተቀባዩ የወጪዎን: እንዲያውም ስው አለመ ሰነዶች ተሻሻለው እና ከነበሩ እነዚህ አካላት ከደረሰ ምክሏለበት ተመርሱ እና እና ከነበሩ እና ከነበሩ ይለበል::
፩. የሙሉ የመፈት አበተዳደሪያ እውቅቀው መረጃዎችን ይዘበ ስላም የመኖር ወረቀት ይለበል::
፪. ለማንበረዟና ለአገልግሎት መፈት እንደ እነደረሰ የሚለው ለመፈት ይለበል::
፫. የሙሉ የመፈት አበተዳደሪያ እውቅቀው መረጃዎችን ይዘበ ስላም የመኖር ወረቀት ይለበል::
፬. እዋጅ የሚወስኑት ጊዜ፣
ይህ አዋጅ ከዚህ ዓይነት የሚያውቷል የፍትነት ቀን ቅል የሚሰጥ ይህንን የሚል::
፭. የአዋጅ የሚሰጥ የፍትነት ቀን ቅል የሚል::

- 2. Amendment**  
Proclamation No. 50/2002 is hereby, amended as follows:
- Article 12(15), 14(3) and the Title of Article 30 of the Proclamation is replaced by "Rural Land and Natural Resources Administration Authority";
  - The word "facilitate" on Article 30(6) is replaced by "create awareness".
  - Article 30(11) is amended as follows:  
"Any body, who misused land and not utilize for the proper use or other resources like wild life, forest, soil and others will be put to penalty for the abuse."
  - Article 13 to 16 are replaced by new articles as follows:
    - Record and facilitate the natural resource of rural land and social and economic condition or the region.
    - Conducting study, to determine Master land use plan of the region and to identify major land uses for continues follow up and implementation.
    - Organize mandated body to resolve the conflicts raised on land issues, accordingly issue guidance for its implementation.
    - Implement the Land Use and Administration Proclamation by collaborating with all concerned bodies.
    - Issue landholder title certificate.
    - Identify land for the investment and social services.
    - Collect information on Land Use and Administration of the region, organize and distribute accordingly.
  - 3. Effective Date**  
This Proclamation shall enter into force as of August 10, 2002  
Finfinnee, August 10, 2002  
Juneydi Sado  
President of Oromia Regional Government